



በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association

የተሰጠ መግለጫ

ጥቅምት 5 ቀን 2009ዓ.ም

የዓለም መምህራን ቀን አክቶበር 5 የኢትዮጵያ መምህራን የዘንድሮውን አክቶበር 5 የሚያከብሩት በህዘን ነው።

የተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና ባህል ዘርፍ (UNESCO) እ.አ.አ በ1994 ባሰለፈው ውሳኔ መሠረት አክቶበር 5 (መስከረም 28 ቀን) የዓለም መምህራን ቀን ተብሎ በየዓመቱ በዓለም ዙሪያ በልዩልዩ ዝግጅቶች ይከበራል። ዕለቱ ለትምህርት ልዩ ትኩረት የሚሰጥበት፣ የመምህርነት ሙያ ክብር የሚጸንፀባቸውን መብት መጠበቅ ለመማር ማስተማሩ ሂደት ስኬት ወሳኝ መሆኑ የሚጠቅም ነው።

የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር (አ.መማ) የዓለም አቀፍ መምህራን ቀን ዕውን እንዲሆን የታገለገለ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። አ.መማም ሆነ አባላቱ መምህራን ይህን የዓለም መምህራን ቀን በነፃነት የማያከብሩበት ደረጃ ላይ ከደረሱ ቆይተዋል። በተለይ የዘንድሮው አክቶበር 5 የህዘን መግለጫ ቀን ሆኗል። ምክንያቶቹን ከዚህ ቀጥሎ ዘርዘር አድርገን ለማሳየት እንሞክራለን። በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ በአራቱም ማዕዘናት ሕዝባዊ እምቢተኝነት እየተጋጋለ ይገኛል። ጭቆና፣ ምዝብራን፣ አድሎን፣ የመሬት ቅርምትን፣ መሰናገጥ፣ ፍትህ አልባነትን፣ ባጠቃላይ አምባገነንነትንና ዘረኝነትን ሕዝቡ በቃ እያለ ነው። ለዚህ የሚተመን ንብረት ሳይሆን የሕይወት መስዋዕትነትም እየተከፈለ ነው። በብዙ አካባቢዎች በአስር ሺህና በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች በባዶ እጃቸው ወጥተው በሰላማዊ ሰልፍ የመብት ጥያቄዎች በማቅረባቸው በጅምላ የጥይት በረዶ ይወርድባቸዋል፤ በገፍ ወደ ማጎሪያና ማሰቃያ እስር ቤቶችም ይጋዛሉ። መምህራን የሕብረተሰቡ አካል በመሆናቸው በዚህ ሕዝባዊ አመጽ ሕይወታቸው ያለፈና የሰቃይም ሰለባ የሆኑ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም።

በ2009 ዓ.ም ት/ቤቶች ሲከፈቱ ተማሪዎችና መምህራን የሕብረተሰቡን ግፍና መከራ ተረድተው በሥርዓቱ ተቃውሞ ያነሳሉ፤ የሰነሳሉ በሚል ስጋት መምህራንን በመሰብሰብ አገዛዙ የራሱን የማጭበርበሪያ አጀንዳ ለማስተላለፍ ሲሞክር መምህራን ቀዳሚ አጀንዳ መሆን ያለበት የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ነው። በማለት ሞግተዋል። በብዙ መድረኮች ካድሬዎች/ ባልስልጣናት ይህን ቀናና ወቅታዊ የመምህራን ጥያቄ ባለመቀበል በተጸዕኖ ያሻገሩት ይህን የውሸት ፕሮፖዛንዳ መምህራን ከማዳመጥና ከዝምታ በቀ ምንም ተሳትፎ ባለማሳየታቸው ሰብሳቢዎችን በድንጋጤ ላይ ጥለዋል። በአንዳንድ መሰብሰቢያ ቦታዎች ታዳሚዎች የቀረበላቸውን ምግብና መጠጥ በመተው ያላቸውን ተቃውሞ አሳይተዋል። በዚህ እርምጃ ምክንያት ምግብ የተደፋበት አካባቢዎች እንዳሉም ታውቋል። የውሎ አበል ባለመቀበልና በእንቶ ፈንቶ ዲስኩ የሚባከነውን ጊዜና የገንዘብ ወጪንም በመቃወም በነዋይ የማይሸነገሉ፣ የአገሪቱንና የሕዝብን ዕጣ ፋንታ በተራ መደለያ እንደማይሸጡት አሳይተዋል። አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ የለበጣ ሳቅ ባለማቋረጥ በመፈጸም ለሰብሰባው ያላቸውን ንቀት ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ይህን የወያኔን የውሸት የፖለቲካ ጥምቀት የሰብሰባ ሂደት በዝምታ አድማ እንዲሰናከል በመስማማት ተግባራዊ ቢያደርጉም በአንዳንድ የሰብሰባ ቦታዎች ለከት ያጣ ውሸትና ማስፈራራትም ጨምረው ካድሬዎቹ ስለተነሱ በድፍረት የተጋፈጡ ጀግና መምህራንም ታይተዋል። በደሴ ከተማ በ7 የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ሰብሰባ በተካሄደበት የንጉሰ ሚካኤል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምህርን በሰብሰባ ወቅት ስለተጋፈጠባቸው በዕረፍት ሰዓት የወረዳው የትምህርት መምሪያ ኃላፊ ተብሎና ግብረአበሮቹ ወደ ቢሮ ጠርተው ከስራ ማባራርን ጨምሮ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና ሌላም እርምጃ እንደሚወስዱበት በመግለጽ ወከባ ፈጽመውበታል። ጀግናው መምህር ግን ከዕረፍት በኋላ ሰብሰባው ሲጀመር ለታዳሚ መምህራን የደረሰበትን በካድሬዎቹ ፊት በመግለጹ ፣ ታዳሚው መምህራን ለካድሬዎቹ የእናንተ ዲሞክራሲ እስከዚህ ድረስ ነው በማለት ሰብሰባውን በተቃውሞ ጥለው ወጥተዋል። እንዲሁም በአዲስ አበባ አንድ መምህር በአንድ የሰብሰባ አደራሽ ውስጥ ሰብሰባው ከመጀመሩ በፊት ለካድሬዎቹ እንድንወያይ ያቀረባችሁት አጀንዳዎች ከዚህ በፊት የተነጋገርንበት ስለሆነ ከዚህ ይልቅ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል ለሞቱት ዜጎች የሕሊና ጸሎት ተደርጎ በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ውይይት ይደረግ የሚል ሀሳብ በማቅረቡ ፣ ሀሳቡም በመምህራን ድጋፍ በማግኘቱ ሰብሰባው በዚያው መንፈስ እንዲቀጥል ሆኗል። ሀሳብ ያቀረበውን መምህር ከቤቱ በደህንነት ሰዎች ተወስዶ እንዲታሰር ተደርጎ ፍርድ ቤት አቅርበው የሸብርተኝነት ክስ ተመስርቶበታል።

ባጠቃላይ በሁሉም አካባቢ ሰብሰባው በወያኔ ላይ ኪሳራ በማድረሱ እንዲካሄድ ከተያዘለት ቀናት በፊት እንዲጠናቀቅ ተደርጓል።

ወያኔ አፈጣጠሩ ኢትዮጵያን መጉዳት ነውና ሕዝብ ለመብቱ በመንቀሳቀሱ ትምህርት ቤቶችን ዘግቶ በትምህርት ዘርፍ ላይ ያሰራውን እኩይ ተግባር ቀጥሎበታል። በሚማረው ትውልድና በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ በደል በመፈጸም ላይ ነው ። መሰከርም 2 ቀን 2009ዓ.ም መከፈት የነበረባቸው ትምህርት ቤቶች እስካሁን ዝግ ናቸው። ካንድ ወር በላይ የትምህርት ጊዜ ባከፈል። እንዴት ነው የሚካከሰው?

ይህ በአንዲህ እንዳለ አምባገነኑ ሥርዓት በሕዝብ ላይ የሚያካሄደውን ጭፍጨፋ፣ እሰራት፣ ማፈናቀልና ግድያ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። በአሮሚያ፣ በአማራ ክልል፣ በኮንሶ ሲካሄድ የቆየው ይህ እኩይ ተግባር በአክቶባር 5 የዓለም መምህራን ቀን ዋዜማ ባገር ውስጥም ሆነ በውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሌላ መርዶ ደረሰ። በአሮሚያ ማህበረሰብ ዘንድ የሚከበረው የኢፌቻ በዓል በደብረዘይት (ቢሾፍቱ) በታላቅ ድምቀት በሚከበርበት ዕለት እሁድ መስከረም 22 ቀን 2009ዓ.ም ሥርዓቱ ያሰማራቸው ነፍጥ አንጋቢዎች ሆነ ብለው ትንኮሳ በማድረግ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሲገደሉ በርካታዎች ቁስለኛ ሆነዋል። መምህራን ይህን የውንብድና ግፍ ከማውገዝ ባሸገር ለፍትሕና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ምስረታ ከሚታገለው ሕዝብ ጎን እንዲቆሙ በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳሰባል። በአሮሚያ ወገኖቻችን ላይ የደረሰውን የግፍ ግድያና ማሳቃየት በጽኑ እያወገዘ ለጠፋው ሕይወት ፣ ለደረሰው የአካል ጉድለት ---ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ይጠይቃል። ግፈኛው የወያኔ ስርዓት በአሁኑ ወቅት አድማሱን እያሰፋ ያለውን ሕዝባዊ እምቢተኝነትን ለመግታትና በሕዝብ ላይ መጠነ ሰፊ ግድያ ለማድረግ እንዲመቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሰድስት ወራት አውጇል። ይህን አዋጅ በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ያወጣል። በአዋጅ ጋጋታም የኢትዮጵያ ሕዝብ በማካሄድ ላይ ያለውን ሕዝባዊ አመጽ ማቆም አይቻልም ይላል።

የኢትዮጵያ መምህራን ሙያቸው የሚከበረው ፣ ጥቅማቸው የሚጠበቀው ፣ የማህበራቸው ነፃነት የሚረጋገጠው በአገሪቱ ፍትሐዊ ስርዓት ሲሰፍን ነው። ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ያለው ሕዝባዊ አመጽ አድማሱን አሰፍቶ ይህን ጨፍጨፊና ዘራፊ ስርዓት እስከማስወገድ እንዲደርስ መምህራን ከዜግነት ባለፈ ሙያዊ ግዴታ ያለባቸው በመሆኑ ተማሪዎችን፣ ወላጆችን፣ ሌሎችንም የህብረተሰብ ክፍሎች በማስተባበር ርቱቅ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይጠበቃል።

በዚህ ወሳኝ ወቅት በውጪም ሆነ በአገር ቤት ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ራሳቸውን ከወያኔ ስርን ገቦችና ከውጪ የኢትዮጵያ ጠላቶች ነፃ አድርገው ከህዝብ ጎን ቆሙ ህዝባዊ አመጹን እንዲያጠናክሩ ማህበሩ ይጠይቃል።

ሕዝቡ ጎሳውና ቋንቋው እንደ አንድ መለያ እንጂ ከሌላው መነጠያ (መገለያ) እንዳልሆነና መብት ለማስከበር በሚደረገው ትግል በጋራ እየተናበበና እየተገነዘበ መጥቶ በተግባር እያሳየ ነው። ቋንቋዎቻችን፣ ባህሎቻችን የጋራ ሀብቶቻችን እንጂ መፎካከሪያና መነታረኪያ አይሆኑም ብሎ በጨቋኙ አገዛዝ ላይ በጋራ ተነስቷል። ዜጎች በአኩልነትና በነፃነት የሚኖሩበት ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚያስችል የፖለቲካ ደባብ ማስፈን አንድነታችንን ማስጠበቅና ማስቀጠል እንደሚቻል ይታመናል። የድህረ-ወያኔ ኢትዮጵያ እነርሱ እያሚረቱ እንዳሉት የትርምስና የሁከት አትሆንም። በሺህ ዘመናት በኢትዮጵያዊነት ክር የተሣሠረ ሕዝብ ለወያኔ ማርት አያመችም። የወያኔ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ፍጅት እንዲነሳ ብዙ ጊዜ ጥረዋል ። ሕዝቡ ግን በአስተዋይነቱና በትግሉ አክሾጫታል። ይህን የወያኔ ሥርዓት ለማስወገድ ሁሉም የሕብረሰተሰብ ክፍል ሕዝባዊ አመጹን መቀላቀል ይኖርበታል። መምህራንም ሆኑ ሌላው ሰራተኛ ክፍል ስራ ማቆም አድማ በማድረግ ከሚታገለው ሕዝብ ጎን መቆም ይጠበቅባቸዋል። የኢትዮጵያ መምህራንና ኢመማ የዘንድሮውን የዓለም መምህራን ቀን በሕዝባችን ላይ እየደረሰ ባለው ግፍና መከራ እለቱን በሀዘን የምናከብረው ከመሆኑ ጋር ሕዝባዊ ትግሉ ከዳር እንዲደርስ የበኩላችንን ለመውጣት ቃል እንገባለን።

ሕዝባዊ አመጹ ይፋፋም!!
የመምህራን ህብረት ይጠንክር!!
አንድነትና ሕብረት ኃይል ነው!!